



5

ይሞላል?



የሚሞላው ከሆነ፣ ለመዋለ ህጻናት ማስመዘገቢያ ጊዜው አሁን ነው!

ለምዝገባ እርዳታ ያግኙ። በአካባቢዎ የሚገኘውን የትምህርት ቤት ወይም የዲስትሪክት ቢሮ ይጎብኙ።



ከጥር 19, 2016 ጀምሮ ለመዋለ ህጻናት ይመዘገቡ። ይህ ለምን አስፈለገ?

በሃሳብ ደረጃ የቀረቡ መናገሪያ ነጥቦች

አስቀድሞ የመመዘገብ ጥቅሙ

ለቤተሰቦች የሚኖረው ጥቅም

- አንድ ቤተሰብ/እንክብካቤ ሰጪ አስቀድመው ከተመዘገቡ፡
- ከሌሎች ወላጆች፣ አስተማሪዎች ጋር ሊገናኙና ትምህርት ቤቱን ዞረው ሊያዩ የሚችሉበት፣ በትምህርት ቤቱ ውስጥ በሚካሄድ የመዋለ ህጻናት ፕሮግራም ላይ ሊጋበዙ ይችላሉ።
- በምዝገባው ሂደት ወቅት ለአስተርጓሚ መጠየቅ ይችላሉ።
- እንደ የክትባት ክሊኒኮች፣ የሳመር የምግብ ጣቢያዎችና ሌሎችም የመርጃ ምንጮች ማወቅ ይችላሉ።
- ለምግብ፣ ለአውቶቡስ መጓጓዣና ከትምህርት ሰዓት በኋላ ለሚኖሩ ፕሮግራሞች ለመመዘገብ ከትምህርት ቤታቸው ጊዜና ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።

ለልጆች የሚኖረው ጥቅም

- አንድ ልጅ ከሰኔ በፊት ከተመዘገበ፡
- በመዋለ ህጻናት የመሸጋገሪያ ፕሮግራም ውስጥ ለመሳተፍ እድል ሊያገኙ ይችላሉ ይሆናል።
- ክፍሉ ለልጁ ተዘጋጅቷል - የየራሳቸው ሳጥኖች አሏቸው፣ የሚያስፈልጓቸው ነገሮች ተዘጋጅተዋል፣ እንደሚወደዱ ያውቃሉ፣ እንዲሁም የክፍሉ አንድ አካል እንደሆኑም ይሰማቸዋል።
- አስተማሪው ለተማሪው ዝግጁ ይሆናል፣ ስሙን ጠርቶ ይቀበላል፣ እናም የትምህርት ዓመቱን ደግሞ በተገቢ መንገድ ይጀምራሉ።

ትምህርት ቤቶች የሚያገኟቸው ጥቅሞች

- ቤተሰቦች በተገቢው ጊዜ ውስጥ ሲመዘገቡ፡
- ትምህርት ቤቶች ለሰንት ተማሪዎችና ቤተሰቦች መዘጋጀት እንዳለባቸው፣ ሰንት አስተማሪዎች መቅጠር እንዳለባቸው፣ እና የትኞቹን ክፍሎች እንደሚጠቀሙ ማወቅ ይችላሉ።
- አስተማሪዎችና የትምህርት ቤቱ ባልደረባዎች፣ ትምህርት ከመጀመሩ በፊት ከልጆቹና ከቤተሰቦች ጋር ሊገናኙ ይችላሉ።
- ትምህርት ቤቶች በቅድሚያ የቤተሰቦች ፍላጎቶች እንዲያሟሉ ለመርዳት ይችላሉ እንዲሁም ለልጆቹ ትምህርት ስኬታማነት አብረው መስራት ይጀምራሉ።

አስቀድሞ ባለመመዘገብ ምክንያት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች

በቤተሰቦች ላይ የሚኖሩ ችግሮች

- ወላጆች/እንክብካቤ ሰጪዎች ለመመዘገብ በሚጠብቁበት ወቅት፡
- ስለ ትምህርት ቤቱ ለመማር ወይም ስለ ልጃቸው መረጃ ለማካፈል ሲፈልጉ፣ ከአስተማሪ፣ ከትምህርት ቤት ጸሐፊ ወይም ከዲሬክተር የሚፈልጉትን ያህል ግላዊ መስተጋግዶ ላያገኙ ይችላሉ።
- በነጻ/በቅናሽ ዋጋ ለሚሰጥ ምግብ የሚያስገቡት ማመልከቻ ተፈጻሚ እስከሚሆን ድረስ መጠበቅ ይኖርባቸዋል።
- በትምህርት ዓመት መጀመሪያ ላይ፣ የአውቶቡስ መጓጓዣ የጊዜ ሰሌዳ እስኪሰጥ ድረስ፣ ልጃቸውን ወደ ትምህርት ቤት ማመላለስ ይኖርባቸዋል።

በልጆች ላይ የሚያስከትለው ችግር

- ልጅዎ አስቀድሞ ካልተመዘገበ፡
- ወሳኝ በሆኑት የመጀመሪያዎቹ የትምህርት ቀናት ላይ አይገኙም።
- አዲስ ተጨማሪ አስተማሪዎች እስኪቀጠሩ ድረስ፣ ክፍሎች ከሚገቡ በላይ በተማሪዎች ይጣበባሉ።
- በመጀመሪያው የትምህርት ዓመት ላይ የምዝገባ ቅጾች እስከሚጠናቀቁ ድረስ ምግቦችን ወይም የአውቶቡስ መጓጓዣ ላያገኙ ይችላሉ።
- አንዳንድ በጣም አስፈላጊ የሆኑ የማህበራዊ ግንባታ/ እርስ በርስ የመተዋወቂያ/የጓደኝነት ተግባሮች ላይ ሳይሳተፉ ሊቀሩ ይችላሉ።

ትምህርት ቤቶች የሚያጋጥሟቸው ችግሮች

- ቤተሰቦች አስቀድመው ካልተመዘገቡ፡
- ትምህርት ቤቶች ለሚያስፈልጓቸው የአስተማሪዎች ቁጥር፣ የክፍሎች አቀማመጥ፣ የመጓጓዣ ፍላጎቶች እቅድ ማውጣት አይችሉም።
- የትምህርት ቤቱ ሠራተኞች፣ ዘግይቶ ለሚድረጉ ምዝገባዎች መሰናዶ ይጨነቃሉ ስራ ደግሞ ይበዛባቸዋል።
- የትምህርት ቤቱ ባልደረባዎች፣ እንዴት አድርገው የበለጠውን እርዳታ መስጠት እንዳለባቸው ለማወቅ ከቤተሰቡ ጋር አልተገናኙም።